




# የትግራይ ሱሪ ከአሉላ ጋር አብሮ ተቀበረ (በወርሃ የካቲት ትግራይ ጉድ ወለደች)

ከበላይ ገሰሰ



የዮሐንስ የራስ አሉላ ሀገር አንገቱ የሰጠ ለወገኑ ክብር በጀግኖች አጥንት የታጠረ ዳር ድንበር በደም የተጻፈ የታሪክ ማሕደር።

ዛሬ በባዕድ ተደፈረ ፍትሕ በሐሰት ተቀየረ የወላጅ አደራ ተሰበረ ወገን ታጣ የጠነከረ

የትግራይ ሱሪ ከአሉላ ጋር ተቀበረ።



እነ አቶ ሸብሩ እነ አቦዬ አይነጋ የባዕድ ወኪል የከሃዲ መንጋ ክብራችን ሲሸጡ ለርካሽ ዋጋ ሰላም ደፍሮ ሀገር ሲናጋ ዓይናችን እያየ በራችን ሲዘጋ በቁም እንቅልፍ ስንዘናጋ ጆሯችን ቆርጠው ሲሰጡን ስጋ።



የዮሐንስ አገር የራስ አሉላ ዛሬ ትግራይ ጉግ ማንጉግ አብቅላ የሰላም ፀር እሾኽ አሜኬላ እናቱን የሚሸጥ የባዕድ ደላላ የሳህል ምንደኛ የውጭ ዲቃላ በአውራጃ በዘር ተከፋፍላ ወገን አጣች የሚሆን ከለላ የሞተላት ቀርቶ የገደላት በላ።



የዮሐንስ መሬት የጀግኖች ምድር የአባቶች እትብት የአሉላ መቃብር አንበሳ ተኝቶ ዝንጆሮ ሲጨፍር ሀዝብ ሲንገላታ ነፃነት ሲቸረቸር ጎሮሮ ተዘግቶ መግቢያ መውጫ በር እናት ሀገራችን ሸባ ሆና ስትቀር።

ታዲያ!! ይኼው ነው ልማቱ ድግሱ?

ከደደቢት ከጥዋቱ ከጥንሱሱ የካቲት አሃዱ ብለው ሲነሱ በማር ጠቅልለው መርዝ ሲያጎርሱ ባህላችን በርዘው ታሪክ ሲያራክሱ ሉዓላዊ ክብር ሀገር ሲያፈሩሱ የቀበሮ ቡድን የበግ ቆዳ የለብሱ ምስለ ሻዕቢያ ደመኞች ነገሱ።

ለጠላት መንበርክክ ለባዕዳን ዓለም ታሪክን መለወጥ በሰው ሰራሽ ቀለም በፍፁም!! የትግራይ ባህል አይደለም።

አባ ታጠቅ መይሳው ካሳ የሐንስ መተማ የማይረሳ የታሪክ አሻራ የድል አንበሳ ምን ይል ነበር? ዛሬ ከመቃብር ቢነሳ?

እውነት የካቲት የትግራይ ልደት? ወይስ የሀገር ገመና የክሕደት የጨለማ ቀን የደም ሰንበት የውርደት በዓል የወገን ባርነት ጥቁር ታሪክ የትውልድ ሀፍረት።



ሸፍታ በሀዝብ ደም ሲነግድ በሀገር ላይ ከሃዲ ሲቀልድ ዜጋ ሲታሰር ሲሰቃይ ሲሰደድ ቤቱ ሲቃጠል በቦምብ ሲነድ ወገን ታጣ ፈጥኖ ደራሽ ዘመድ ፍርሃት ነገሰ ተኩላሽ ትውልድ የእሳት ልጅ ተወለደ አመድ።

## ዓይደር የህፃናት መልግብ የዕልቂት መንደር

የጀግኖች አገር የራስ አሉላ ዛሬ ትግራይ ጉግ ማንጉግ አብቅላ የሰላም ፀር እሾኽ አሜኬላ እናቱን የሚሸጥ የባዕድ ደላላ የሳህል ምንደኛ የውጭ ዲቃላ በአውራጃ በዘር ተከፋፍላ ወገን አጣች የሚሆን ከለላ የሞተላት ቀርቶ የገደላት በላ።

ጥቂት ተጋሩ የባዕዳን ባንዳ ለእኩይ አላማ ለሕቡእ አጀንዳ ሳህል ተጠንስሶ ደደቢት ተወልዳ ዛሬ ትግራይ ተሸከመች መከራና ዕዳ መቋጫ የሌለው የትውልድ ፍዳ።

በሀይል ሲገዛ ዘራፊ ግፈኛ  
ማን ይሁን ከሳሽ ማን ይሁን ዳኛ  
በገዛ ሀገሩ ሆኖ ጥግኛ  
በገዛ መሬቱ ሆኖ ጢሰኛ  
በገዛ ሙብቱ ሆኖ ምፅዋተኛ  
የበይ ተመልካች ሆኖ ተስፈኛ  
ወኔው ተሰልጦ ሲሆን ሞርከኞኛ  
ውሸማ ይገባል ባለቤት ሲተኛ።

ሀብት የሚዘርፍ እየቦረቦረ  
ለውጭ የሚሸጥ ባህር እያሻገረ  
ያባቶች አደራ ቃል ኪዳን የሰበረ  
የባዕድ አሸከር ለጥቅም ያደረ  
የካቲት ጉድ ወለደች ቁመኛ ካድረ  
የትግራይ ሱሪ ከአሉላ ጋር ተቀበረ።

ወኔ የሌላው ሆድ አደር  
ሕግ የማይገዛው ስነ ምግባር  
ታሪክ አጉዳፊ የሰላም ፀር  
ከፋፋይ በኃይማኖት በዘር  
ባህል የሌለው የወገን ፍቅር  
ጨካኝ አውሬ የመጣ ከዱር።

በጠላት ስር ወድቃ እናት ስትደማ  
ወገን ሲሰቃይ ታጉሮ በመጨላማ  
ወላድ መኻን ሆነች እማማ እማማ  
ልጄ ልጄ እያለች ድምፅዋ ስታሰማ።

የቀውጥ ቀን ፈጥኖ ደራሽ  
ወገን ታጣ የሚሰጥ ምላሽ  
ልጅ ጠፋ ጀግንነት ወራሽ  
ለሆዱ አደረ ለፍርፋሪ ቁራሽ።

ይገርማል የናት ሆድ ሻንጉርጉር  
አንዱ ለሀገር ሌላው ለወንበር  
አንዱ ለህዝቡ ሌላው ለገንዘቡ  
አንዱ ለሃቅ ሌላው ለስርቅ  
አንዱ ለእውነት ሌላው ለውሸት  
አንዱ እየለማ ሌላው እየተጠማ።።

ሽፍታ በህዝብ ደም ሲነግድ  
በሀገር ላይ ከሃዲ ሲቀልድ  
ዜጋ ሲታሰር ሲሰቃይ ሲሰደድ  
ቤቱ ሲቃጠል በገምብ ሲነድ  
ወገን ታጣ ፈጥኖ ደራሽ ዘመድ  
ፍርሃት ነገሰ ተኩላሽ ትውልድ  
የእሳት ልጅ ተወለደ አመድ።

በጠላት ስር ወድቃ እናት ስትደማ  
ወገን ሲሰቃይ ታጉሮ በመጨላማ  
ወላድ መኻን ሆነች እማማ እማማ  
ልጄ ልጄ እያለች ድምፅዋ ስታሰማ።

አንተ!! የለውጥ አንቀሳቃሽ ተማሪ መምህሩ  
ወጣት ሽማግሌ ገበሬ ላባደሩ  
ሙስሊም ክርስቲያን መስጊዱ አድባሩ  
ሙዚቀኛ ደራሲ ኪነት መዘምሩ  
ሰዓሊ ጋዜጠኛ መሳሪያው ብዕሩ  
ሀገር ወዳድ ሁሉ ዜጎች በድምሩ  
ለወገን ጥብቅና ካልጮኹ ካልተነጋገሩ  
ምንድን ነው ትርጉሙ በዚህ ዓለም መኖሩ።

አንተ!! የሀገር ልጅ ስማ ባለሙያ  
መለዮ ለባሹ ያገር መከላኪያ  
እንደ ሌላው ቦታ እንደ ቱኒዝያ  
ፍትሕ እንዲነግስ በእናት ኢትዮጵያ  
ሀገር ሲኖር ነው ከሁሉም ቅድሚያ  
ሀዘባዊነትህ ነው ያንተው መለኪያ  
ወገንን ለማዳን ለመሆን መኩሪያ  
የህዝብ ሀብት ነው የያዘው መሳሪያ።

ሁሉም ካልነቃ ካልተባበረ  
ከእንቅልፉ ካልባነነ ካልጠነከረ  
የሰደድ በሽታ ፍርሃት ካልሰበረ

ሌላ የለም አማራጭ ቁምነገር  
እርዳታ የሚሰጥ ነፃነት የሚቸር  
መፍትሔው እኛ ነን ስንተባበር  
ጠላት ሳይቀድመን በቁም ሳንቀበር  
ብለን እንነሳ ቀልድ የለም በሀገር።